



የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

# ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

## FEDERAL NEGARIT GAZETA

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ሦስተኛ ዓመት ቁጥር 5  
አዲስ አበባ — ገዳር 19 ቀን 1996

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ  
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

3<sup>rd</sup> Year No. 5  
ADDIS ABABA - 28<sup>th</sup> November, 1996

### ማውጫ

አዋጅ ቁጥር 99/1996 ዓ.ም.  
የቴሌኮሙኒኬሽን አዋጅ ..... ገጽ 274

### CONTENTS

Proclamation No. 49/1996  
Telecommunication Proclamation ..... Page 274

#### አዋጅ ቁጥር 99/1996

#### ስለ ቴሌኮሙኒኬሽን የወጣ አዋጅ

የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት ለሀገሪቱ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ልማት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያለው በመሆኑ፤

የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎትን ይበልጥ ቀልጣፋና አስተማማኝ ለማድረግ የቁጥጥር ተግባር የሚያከናውን አካል አገልግሎቱን ከሚሰጠው ድርጅት ለይቶ ማደራጀትና ቁጥጥሩ የሚካሄድበትን ሁኔታ መደንገግ አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 95/፩/ መሠረት የሚከተለው ታውጧል።

#### ክፍል አንድ

#### ጠቅላላ

#### ፩. አዋጅ ርዕስ

ይህ አዋጅ “የቴሌኮሙኒኬሽን አዋጅ ቁጥር 99/1996” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

#### ፪. ትርጓሜ

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ አዋጅ ውስጥ፤

- ፩. “ቴሌኮሙኒኬሽን” ማለት ደምጽ፣ ምልክት፣ ጽሑፍ፣ ምስል ወይም ማናቸውም ዓይነት ሌላ መረጃ በኤሌክትሪክ ወይም በኤሌክትሮማግኔቲክ ኃይል አማካይነት

#### PROCLAMATION NO. 49/1996

#### A PROCLAMATION TO PROVIDE FOR THE REGULATION OF TELECOMMUNICATIONS

WHEREAS, telecommunication service performs an essential role in the Country's economic and social development;

WHEREAS, the establishment of a separate regulatory organ other than the operator and the prescription of regulatory provisions are found necessary to make the telecommunication service more efficient and reliable;

NOW, THEREFORE, in accordance with Article 55(1) of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, it is hereby Proclaimed as follows:

#### PART ONE

#### General

#### 1. Short Title

This Proclamation may be cited as the “telecommunication Proclamation No. 49/1996.”

#### 2. Definitions

In this Proclamation, unless the context requires otherwise:

- 1) “telecommunication” means the emission, transmission or reception, through the agency of electricity or electromagnetism, of any sounds, signs, signals,

የገጽ ዋጋ } 3.40  
Unit Price }

ነጋሪት ጋዜጣ ፖ.ሣ.ቁ. 80,001  
Negarit G.P.O.Box 80,001

- በሰልክ ሽቦ፣ በሬዲዮ ፣ በአፕቲካል ወይም በሌላ ኤሌክትሮ ማግኔቲክ ስልት ማሠራጨት ፣ ማስተላለፍ ወይም መቀበል ሲሆን በማሠራጨቱ ፣ በማስተላለፉ ወይም በመቀበሉ ሂደት ድምጺ ፣ ምልክቱ ፣ ጽሑፉ ፣ ማለት ወይም መረጃው እንደገና መደራጀቱ ወይም በሌላ መንገድ ለውጥ የተደረገበት መሆኑ ልዩነት አያመጣም፤
- ፩. “የቴሌኮሙኒኬሽን መስመር” ማለት ከቴሌኮሙኒኬሽን ሲስተም ጋር ለተያያዘ አገልግሎት የዋለ ወይም እንዲውል የታቀደ የሰልክ ሽቦ ፣ ኬብል ፣ ታወር ፣ ማስት ፣ አንቴና ፣ ምሰሶ ወይም ማናቸውም ሌላ ስትራክቸር ወይም መሣሪያ ነው፤
- ፪. “መሠረታዊ የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት” ማለት የቴሌኮሙኒኬሽን ፎካል ወይም የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት ነው፤
- ፫. “የቴሌኮሙኒኬሽን መሣሪያ” ማለት ለቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት የዋለ ወይም ሊውል የታቀደ ማንኛውም መሣሪያ ሲሆን የመሣሪያውን ተገጣሚ አካል ይጨምራል፤
- ፬. “ቴሌ.አር.አ.” ማለት በሳቴላይት አማካይነት የሚተላለፍ የቴሌቪዥን ሥርዓት ለመቀበል ብቻ የሚያገለግል መሣሪያ ነው፤
- ፭. “የኮልባክ አገልግሎት” ማለት የሀገር ውስጥ የቴሌኮሙኒኬሽን ድርጅት ሳያውቀው የሌላ ሀገር የቴሌኮሙኒኬሽን ድርጅት የጥሪ ተገን ለኢንተርናሽናል ግንኙነት መጠቀም ነው፤
- ፮. “ሚኒስቴር” እና “ሚኒስትር” ማለት እንደቅደም ተከተሉ የትራንስፖርትና መገናኛ ሚኒስቴር እና ሚኒስትር ነው፤
- ፯. “ሰው” ማለት የተፈጥሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካል ነው።

**ክፍል ሁለት**  
**የቴሌኮሙኒኬሽን ኤጀንሲ**

- ፩. መቋቋም
  - ፩. የኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን ኤጀንሲ (ከዚህ በኋላ “ኤጀንሲው” እየተባለ የሚጠራ) የሕግ ሰውነት ያለው ራሱን የቻለ የፌዴራል መሥሪያ ቤት ሆኖ በዚህ አዋጅ ተቋቁሟል።
  - ፪. ኤጀንሲው ተጠሪነቱ ለሚኒስቴሩ ይሆናል።
- ፪. ዋና መሥሪያ ቤት
 

የኤጀንሲው ዋና መሥሪያ ቤት በአዲስ አበባ ሆኖ እንደ አስፈላጊነቱ በማናቸውም ሥፍራ ቅርንጫፍ ሊኖረው ይችላል።
- ፫. ዓለማ
 

የኤጀንሲው ዓለማ ጥራቱ የተወበቀ ፣ ቀልጣፋ ፣ አስተማማኝና አካላዊ የሆነ የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት እንዲሰጥ ማድረግ ይሆናል።
- ፬. ሥልጣንና ተግባር
 

ኤጀንሲው የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባሮች ይኖሩታል፤

  - ፩. የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት ለሀገሪቱ የኢኮኖሚና ማገባረቢያ እድገት ተገቢውን አስተዋጽኦ ሊያበረክት በሚችል መልኩ መካሄዱን ያረጋግጣል፤

- writing, images or intelligence of any nature by wire, radio, optical or other electromagnetic systems whether or not such signs, signals, writing, images, sounds or intelligence have been subjected to rearrangement, computation or other processes by any means in the course of their transmission, emission or reception;
- 2) “telecommunication line” means any wire, cable, tower, mast, antenna, pole or any other structure or equipment used or intended to be used in connection with a telecommunication system;
- 3) “basic telecommunication service” means telephone, telegram or telex service;
- 4) “telecommunication equipment” includes any appliance, apparatus or accessory used or intended to be used for telecommunication services;
- 5) “TVRO” means an apparatus used only for the reception of satellite television broadcasts;
- 6) “call-back service” means the use of dial tone of a foreign telecommunication operator for international connections without the knowledge of the domestic telecommunication operator;
- 7) “Ministry” and “Minister” means the Ministry and Minister of Transport and communication, respectively;
- 8) “person” means a natural or a juridical person.

**PART TWO**

*The Telecommunication Agency*

- 3. Establishment
  - 1) The Ethiopian Telecommunication Agency (hereinafter “the agency”) is hereby established as an autonomous federal agency having its own legal personality
  - 2) The Agency shall be accountable to the Ministry.
- 4. Head Office
 

The Agency shall have its head office in Addis Ababa and may have branch offices elsewhere as may be necessary.
- 5. Objectives
 

The objectives of the Agency shall be to promote the development of high quality, efficient, reliable and affordable telecommunication services.
- 6. Powers and Duties
 

The Agency shall have the following powers and duties:

  - 1) to ensure that telecommunication services are operated in a manner that will best serve and contribute to the Country’s economic and social development;

- ፪. የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት የሚሰጥበትን የቴክኒክ ደረጃና ሥርዓት ይወስናል፡
- ፫. የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት የተወሰነለትን የጥራት ደረጃ ጠብቆ መስጠቱን ይቆጣጠራል፡
- ፬. ለመሠረታዊ የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት የሚጠየቀውን ክፍያ ይቆጣጠራል፡
- ፭. የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት በመስጠት ሥራ ላይ ለሚሰማሩ ፈቃድ ይሰጣል፡ ይቆጣጠራል፡
- ፮. ከቴሌኮሙኒኬሽን ሲስተሙ ጋር ተገናኝተው ጥቅም ላይ እንዲውሉ የሚደረጉ የቴሌኮሙኒኬሽን መሣሪያዎችን ዓይነት ይቆጣጠራል፡
- ፯. ለኢትዮጵያ የተመደበውን የሬዲዮ ፍሪኬንሲ አጠቃቀም ይፈቅዳል፡ ይቆጣጠራል፡
- ፰. አግባብ ያላቸው ሕጎችና የመንግሥት መመሪያዎች እንደተጠበቁ ሆኖ፡ በሚኒስትሩ ሲወከል ቴሌኮሙኒኬሽንን በሚመለከቱ ዓለም አቀፍ ስብሰባዎችና በዓለም አቀፍ ድርጅቶች ዘንድ መንግሥትን ይወክላል፡ ቴሌኮሙኒኬሽንን በሚመለከት ሀገሪቱ የተቀበለቻቸውን ዓለም አቀፍ ስምምነቶች አፈጻጸም ይከታተላል፡
- ፱. በቴሌኮሙኒኬሽን መስክ የሚሰጥ የቴክኒክ ትምህርት እንዲሰፋፋ ከትምህርት ተቋሞች ጋር ይተባበራል፡
- ፲. የፈቃድ ክፍያዎችን ለሚኒስቴሩ አቅርቦ በማስወሰን ይሰበስባል፡
- ፲፩. የንብረት ባለቤት ለመሆን፡ ውል ለመዋዋልና በስሙ ለመክሰስና ለመከሰስ ይችላል፡
- ፲፪. ዓላማውን ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስፈልጉ ሌሎች ተዛማጅ ተግባሮችን ያከናውናል።

፯. የኤጀንሲው አመራር

- ሐ. ኤጀንሲው በሚኒስትሩ አቅራቢነት በመንግሥት የሚሾም ዋና ሥራ አስኪያጅና አስፈላጊው ሠራተኞች ይኖሩታል፡
- ከ. ዋናው ሥራ አስኪያጅ የኤጀንሲው ዋና ሥራ አስፈጻሚ በመሆን ከሚኒስትሩ በሚሰጠው አጠቃላይ መመሪያ መሠረት የኤጀንሲውን ሥራዎች ይመራል፡ ያስተዳድራል፡
- ለ. የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (ከ) አጠቃላይ አነጋገር እንደተጠበቀ ሆኖ፡ ዋናው ሥራ አስኪያጅ፡
  - ሀ) በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፮ የተመለከቱትን የኤጀንሲውን ሥልጣንና ተግባር በሥራ ላይ ያውላል፡
  - ለ) የፌዴራል ሲቪል ሰርቪስ ሕግን መሠረታዊ ዓላማዎች ተከትሎ መንግሥት በሚያጸድቀው መመሪያ መሠረት የኤጀንሲውን ሠራተኞች ይቀጥራል፡ ያስተዳድራል፡
  - ሐ) የኤጀንሲውን የሥራ ፕሮግራምና በጀት አዘጋጅቶ ለሚኒስቴሩ ያቀርባል፡ ሲፈቀድም ሥራ ላይ ያውላል፡
  - መ) ለኤጀንሲው በተፈቀደው በጀት መሠረት ገንዘብ ወጪ ያደርጋል፡
  - ሠ) ከሦስተኛ ወገኖች ጋር በሚደረጉ ግንኙነቶች ሁሉ ኤጀንሲውን ይወክላል፡
  - ረ) የኤጀንሲውን የሥራ አፈጻጸምና የሂሳብ ሪፖርት አዘጋጅቶ ለሚኒስቴሩ ያቀርባል።

- 2) to specify technical standards and procedures for the provision of telecommunication services;
- 3) to ensure that telecommunication services conform to the specified standards of quality;
- 4) to regulate tariffs relating to basic telecommunication services;
- 5) to license and supervise operators of telecommunication services;
- 6) to regulate types of telecommunication equipment which may be connected to a telecommunication system;
- 7) to authorize and supervise the use of frequencies allotted to Ethiopia;
- 8) where authorized by the Minister, subject to the appropriate laws and government directives, to represent the Government in international conferences and international organizations concerned with telecommunications; and to follow up the implementation of treaties dealing with telecommunications to which Ethiopia is a party.
- 9) to collaborate with educational institutions in order to promote technical education in the fields of telecommunications;
- 10) to collect licence fees in accordance with the rate approved by the Ministry;
- 11) to own property, to enter into contracts and to sue and be sued in its own name;
- 12) to perform such other related activities as may be necessary for the attainment of its objectives.

7. Management of the Agency

- 1) The Agency shall have a General Manager, to be appointed by the Government upon the recommendation of the Minister, and the necessary staff;
- 2) The General Manger shall be the chief executive officer of the agency and shall, subject to the general directives of the Minister, direct and administer the activities of the Agency;
- 3) Without limiting the generality of sub-Article (2) of this Article, the General Manager shall:
  - (a) exercise the powers and duties of the Agency specified under Article 6 of this Proclamation;
  - (b) employ and administer the employees of the Agency in accordance with directives approved by the Government following the basic principles of the federal civil service laws;
  - (c) prepare and submit to the Ministry the programme and budget of the Agency; and implement same upon approval,
  - (d) effect expenditure in accordance with the budget approved for the agency;
  - (e) represent the agency in all its dealings with third parties;
  - (f) prepare and submit to the Ministry the activity and financial reports of the agency.

፩. ዋናው ሥራ አስኪያጅ ለኤጀንሲው ሥራ ትልጥፍና ባስፈለገ መጠን ሥልጣንና ተገባሩን በከፊል ለኤጀንሲው ሠራተኞች በውክልና ሊያስተላልፍ ይችላል ። ሆኖም እርሱ በማይኖር ጊዜ ተክቶ እንዲሠራ የሚወክል ሰው ከ፴ ቀናት ለሚበልጥ ጊዜ የሚሠራ ከሆነ ውክልናው አስቀድሞ በሚኒስትሩ መፈቀድ አለበት ።

**፪. በጀት**

፩. የኤጀንሲው በጀት ከሚከተሉት የተውጣጣ ይሆናል ፤  
ሀ) በመንግሥት ከሚመደብለት የድጋፍ በጀት ፤  
ለ) ከሚሰበሰበው የፈቃድ ክፍያ ፤  
ሐ) ከግንኙነት ሌላ ምንጭ ።  
፪. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) የተመለከተው ገንዘብ በኤጀንሲው ስም በሚከፈት የባንክ ሂሳብ ተቀማጭ ሆኖ የባለሥልጣን ሥራዎች ለማስፈጸም ወጪ ይሆናል ።

**፫. ሰላሂብ መዛግብት**

፩. ኤጀንሲው የተሟሉና ትክክለኛ የሆኑ የሂሳብ መዛግብት ይይዛል ።  
፪. የኤጀንሲው የሂሳብ መዛግብትና ገንዘብ ነክ ሰነዶች በዋናው አዲተር ወይም ዋናው አዲተር ለሚሰይሙው አዲተር በየዓመቱ ይመረመራሉ ።

**ክፍል ሦስት**

**ስለፈቃድና የፈቃድ ሁኔታዎች**

**፲. የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት ፈቃድ**

፩. ግንኙነት ሰው ከኤጀንሲው የተሰጠ ፈቃድ ሳይኖረው የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት ለመስጠት አይችልም ።  
፪. የቴሌኮሙኒኬሽን ሲስተም ወይም የቴሌኮሙኒኬሽን መሣሪያዎችን ለፖሊስ፣ ለጦር ኃይሎች ወይም ከሀገር ደኅንነት ጋር በቀጥታ ለተያያዘ ሌላ አገልግሎት በመንግሥት እንዲውል ለማድረግ ፈቃድ አያስፈልግም ።

**፲፩. የፈቃድ አይነቶች**

፩. የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት ለማካሄድ የሚሰጥ ፈቃድ ኤጀንሲው በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፭ የተጠቀሰውን ዓላማ ለማራመድ ያስፈልጋሉ ብሎ የወሰናቸውን ግዴታዎች ሊይዝ ይችላል ።  
፪. የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) አጠቃላይ አነጋገር እንደተጠበቀ ሆኖ የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት ፈቃድ የሚከተሉትን ግዴታዎች እንዲይዝ ሊደረግ ይችላል ፤  
ሀ) የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት ለገጠር ወይም ተለይተው ለሚወሰኑ አካባቢዎች እንዲደርሱ ማድረግ ፤  
ለ) ከአገልግሎቱ ጋር የተያያዙ ክፍያዎችን፣ የውል ሁኔታዎችንና ግዴታዎችን በፈቃዱ ውስጥ በሚገለጸው መሠረት ባለፈቃዱ እንዲያሳትም የማስገደድ ፤  
ሐ) ለመንግሥትና ለተወሰኑ ተቋሞች የአገልግሎት ቅድሚያ መስጠት ፤  
መ) የአገልግሎቱን ታሪፍ ለመወሰን የሚያገለግሉ መመዘኛዎችን ፤  
ሠ) ለአገልግሎት አሰጣጥ ደረጃዎችን ጨምሮ ባለፈቃዱ ሊከተላቸው የሚገቡ የቴክኒክ ደረጃዎችንና ተፈላጊ ሁኔታዎችን ።  
፫. ኤጀንሲው ለሕዝብ ጥቅም አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው ከቴሌኮሙኒኬሽን ፈቃድ ጋር የተያያዙ ግዴታዎችን ሊያሻሽል ይችላል ።

4. The General manager may delegate part of his powers and duties to the employees of the Agency to the extent necessary for the efficient performance of the activities of the Agency; provided, however, that in the case of an employee who acts on behalf of the General Manager for more than thirty days., prior approval of the Minister shall be required.

**8. Budget**

1) The budget of the Agency shall be drawn from the following sources:  
(a) government subsidy;  
(b) licence fees;  
(c) any other source.  
2) The fund referred to in sub-Article (1) of this Article shall be deposited in a bank account opened in the name of the Agency and be expended for the carrying out of the activities of the Agency.

**9. Books of accounts**

1) The Agency shall keep complete and accurate books of accounts.  
2) The books of accounts and other financial documents of the Agency shall be audited annually by the Auditor General or by an auditor designated by him.

**PART THREE**

**Requirement and Conditions of Licence**

**10. Operator's Licence**

1) No person may operate a telecommunication service without obtaining licence from the Agency.  
2) No licence shall be required for the use of telecommunication systems or telecommunication equipment by the police, the armed forces and any other services directly employed by the State for national security.

**11. Conditions of Licence**

1) A licence to operate a telecommunication service may be subject to such conditions as the Agency considers necessary for promoting the objectives stated in Article 5 of this Proclamation.  
2) Without limiting the generality of sub-Article (1) of this Article, a licence may include the following conditions:  
(a) the provision of services to rural or other specified areas;  
(b) requiring an operator to publish in such manner as may be specified in the licence a notice stating the charges and other terms and conditions that are to be applicable to services provided;  
(c) provision of service on priority basis to the Government or specified organizations;  
(d) criteria for setting tariffs regarding the service;  
(e) requiring an operator to comply with such technical standards or requirements including service performance standards as may be specified in the licence.  
3) The Agency may modify any condition of a licence if it considers it in the public interest to do so.

**፲፪. የቴሌኮሙኒኬሽን ታሪፍ**

የመሠረታዊ የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎቶች ታሪፍ በኤጀንሲው ተጠንቶ ለመንግሥት እየቀረበ መጽደቅ አለበት ።

**፲፫. የቴክኒክ ደረጃዎች**

፩. ኤጀንሲው የደንበኛ መገልገያ መሣሪያዎችን ጨምሮ ቴሌኮሙኒኬሽንን የሚመለከቱ የቴክኒክ ደረጃዎችን ይወስናል ።

፪. ደረጃዎችን በሚመለከት የሚወጣው መመሪያ ኤጀንሲው በሚወስነው ሁኔታ ይታተማል ።

**፲፬. መሣሪያዎችን ስለመፍቀድ**

፩. ኤጀንሲው ከቴሌኮሙኒኬሽን ሲስተም ጋር ከመገጠማቸው በፊት የኤጀንሲውን ፈቃድ የሚያስፈልጋቸውን የቴሌኮሙኒኬሽን መሣሪያዎች ዝርዝር በመወሰን ለሕዝብ ያስታውቃል።

፪. የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) እንደተጠበቀ ሆኖ የሚከተሉት መሣሪያዎች የኤጀንሲው ፈቃድ ያስፈልጋቸዋል፤

- ሀ) የሬዲዮ ቴሌኮሙኒኬሽን መሣሪያዎች፤
- ለ) ቲቪ አር.ኦ ።

፫. ኤጀንሲው የመሣሪያዎችን ዓይነት ሲፈቅድ የሚከተሉትን መመዘኛዎች ማገናዘብ አለበት፤

- ሀ) በሕይወትና በጤንነት ላይ አደጋ ያለማድረስ ሁኔታዎች፤
- ለ) የመረጃ ጥበቃን ጨምሮ የቴሌኮሙኒኬሽን አውታር ጥገና ሁኔታ፤
- ሐ) የኤሌክትሮማግኔቲክ መጣጣም ሁኔታ፤
- መ) የኤሌክትሮማግኔቲክ ፍሪኩዌንሲ ተገቢ አጠቃቀም፤
- ሠ) በቴሌኮሙኒኬሽን አውታሩና በመሣሪያው መካከል የሚኖረው መጣጣም፤
- ረ) ኤጀንሲው በመመሪያ የሚወስናቸው ሌሎች መመዘኛዎች ።

፬. የኤጀንሲው ፈቃድ የሚያስፈልጋቸውን የቴሌኮሙኒኬሽን መሣሪያዎች ኤጀንሲው በቅድሚያ ሳይፈቅድ ማምረት፣ ወደ ሀገር ውስጥ ማስገባት ወይም ማከፋፈል የተከለከለ ነው ።

**፲፭. ለሌሎች መገናኛዎች**

፩. ኤጀንሲው በዓለም አቀፍ ስምምነቶች መሠረት ለኢትዮጵያ የተመደበውን የሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ ለማስተዳደርና አጠቃቀሙን ለመፍቀድ ኃላፊ ይሆናል።

፪. ማንኛውም ሰው ከኤጀንሲው በተሰጠው ፈቃድ መሠረት ካልሆነ በስተቀር የሬዲዮ መገናኛ መሣሪያ ባለይዘታ ለመሆን፣ ለመትከል ወይም ለማካሄድ አይችልም ።

፫. የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፪) ድንጋጌ ለፖሊስ፣ ለጦር ኃይሎችና ለሌላ መንግሥታዊ አገልግሎት የሚውሉ የሬዲዮ መሣሪያዎችን አይመለከትም ።

**፲፮. ፍሪኩዌንሲ ስለመደልደል**

፩. ኤጀንሲው ለቴሌኮሙኒኬሽን፣ ለሬዲዮ መገናኛና ለሬዲዮና ቴሌቪዥን ሥርዓት አገልግሎት የሚውል ፍሪኩዌንሲ ይመድባል፤

፪. ኤጀንሲው የፍሪኩዌንሲ አጠቃቀምን በሀገር ውስጥና በዓለም አቀፍ ደረጃ ያስተባብራል፤ በትክክል ጥቅም ላይ መዋሉንም ይቆጣጠራል፤

**12. Tariffs**

The tariffs applicable to basic telecommunication services shall be studied by the Agency and submitted to the Government for approval.

**13. Technical Standards**

- 1) The Agency may determine technical standards regarding telecommunications including customer premises equipment.
- 2) Any directive issued for the determination of standard shall be published in such manner as the Agency may direct.

**14. Approval of Equipment**

- 1) The Agency may, by public notice, specify any telecommunication equipment that requires the Agency's approval before it may be connected to a telecommunication system;
- 2) Without prejudice to sub-Article (1) of this Article, the following equipment require the approval of the Agency:
  - (a) radio communication equipment;
  - (b) TVRO
- 3) The agency shall consider the following criteria in approving types of telecommunication equipment:
  - (a) safety to life and health;
  - (b) maintenance of the telecommunication network including conditions regarding data protection;
  - (c) electromagnetic compatibility;
  - (d) appropriate use of electromagnetic frequency spectrum;
  - (e) interpretability between the telecommunication equipment and the telecommunications networks;
  - (f) other considerations which the Agency may determine by directives.
- 4) It is prohibited to manufacture, import or distribute, without obtaining prior approval, telecommunication equipment that require the approval of the Agency.

**15. Radiocommunications**

- 1) The Agency shall be responsible for the management and authorization of the use of frequencies allocated to Ethiopia in accordance with international conventions.
- 2) No person shall, except in accordance with a permit obtained from the Agency, possess, install or operate radiocommunication apparatus.
- 3) The provisions of sub-Article (2) of this Article shall not be applicable to radio apparatus for use by the police, the armed forces and any other services directly employed by the State.

**16. Assignment of Frequency**

- 1) The Agency may assign frequencies to be used for telecommunications, radiocommunication services and radio and television broadcasting;
- 2) The Agency shall coordinate the use of frequencies both locally and internationally; and monitor the proper use of same;

- ፫. በፍሪኳንሲ ለመጠቀም በቀረበ ማመልከቻ ላይ ለመወሰን የሀገሪቱ የወቅቱና የወደፊት ፍላጎት መገናዘብ ይኖርበታል፡
- ፬. በተወሰነ ፍሪኳንሲ የመጠቀም ፈቃድ በጊዜ ተወስኖ ለተለያዩ ሰዎች ሊሰጥ ይችላል።

**፲፯. ቁጥጥር የማድረግ ሥልጣን**

- ፩. ኤጀንሲው የዚህ አዋጅ ድንጋጌዎችና በዚህ አዋጅ መሠረት የሰጣቸው ውሳኔዎች መከበራቸውን ለማረጋገጥ ኢንስፔክተሮችን ለመመደብ ይችላል፡
- ፪. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፩ መሠረት የተመደበ ኢንስፔክተር የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት በሚያካሂድ ድርጅት ውስጥ ወይም ማንኛውም የሬዲዮ መገናኛ መሣሪያ ይኖራል ብሎ ለማመን በቂ ምክንያት በሚኖረው ሥፍራ በሥራ ሰዓት ለመግባትና ቁጥጥር ለማድረግ ይችላል፡
- ፫. ኢንስፔክተሩ ማንኛውንም የቴሌኮሙኒኬሽን መሣሪያ ለመመርመርና አግባብ ያላቸውን ሰነዶች ለማየትና ቅጂው እንዲሰጠው ለመጠየቅ ይችላል፡
- ፬. ኢንስፔክተሩ ቁጥጥር ወደሚያደርግበት ሥፍራ ለመግባት የመታወቂያ ወረቀቱን ማሳየት አለበት።

**ክፍል አራት**

**ለቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት በመሬትና ሕንፃ ስለመጠቀም**

**፲፰. በመሬትና ሕንፃ ስለመጠቀም**

- ፩. የቴሌኮሙኒኬሽን ድርጅት ወደ ማንኛውም መሬት በመግባት የቴሌኮሙኒኬሽን መስመር ለመዘርጋት፣ ለመጠገን፣ ለማሻሻል፣ ለመመርመርና ለመለወጥ ወይም መስመሩን ለማንሳት የሚያስፈልጉ ተግባሮችን ለማከናወን ይችላል፡
- ፪. የቴሌኮሙኒኬሽን መስመሩ የግድ በሕንፃዎች ላይ መዘርጋትና ማለፍ ያለበት ሲሆን የቴሌኮሙኒኬሽን ድርጅት የሕንፃዎቹን ሁኔታ ላያበላሽ መስመሩን ሊዘረጋ ይችላል፡
- ፫. የቴሌኮሙኒኬሽን ድርጅት በቴሌኮሙኒኬሽን መስመር ላይ ጉዳት ሊያደርስ ወይም እንቅፋት ሊፈጥር የሚችልን ማንኛውንም ዛፍ ወይም ቅርጫፍ መቁረጥ ይችላል።
- ፬. ማንኛውም የቴሌኮሙኒኬሽን ድርጅት በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) እና (፪) የተመለከቱትን ተግባሮች ለማከናወን ማንኛውም ስፍራ ከመግባቱ ከ፲ ቀን በፊት ሊከናወኑ ስለታወቁት ተግባሮች የሚገልጽ የጽሑፍ ማስታወቂያ ለመሬቱ ባለይዞታ ወይም ለሕንፃው ባለቤት መስጠት አለበት።
- ፭. የመሬቱ ባለይዞታ ወይም የሕንፃው ባለቤት ተቃውሞ ካለው በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፬) በተጠቀሰው የጊዜ ገደብ ውስጥ ቅሬታውን ለኤጀንሲው ሊያቀርብ ይችላል።
- ፮. ኤጀንሲው ለሁለቱም ወገኖች የመሰማት ዕድል ለመስጠት ተቃውሞን ከመረመረ በኋላ ተቃውሞን ለመቀበል ወይም የታቀደው ተግባር ያለአንዳች ገደብ ወይም ተገቢ መስሎ የታየውን ገደብ በማድረግ እንዲከናወን ሊፈቅድ ይችላል።

- 3) In deciding upon an application for assignment of frequencies, regard shall be made to the present use and future needs of the Country.
- 4) Frequencies may be assigned to different persons on a time-sharing basis.

**17. Power to Inspect**

- 1) The Agency may assign inspectors to ascertain that the requirements of this Proclamation and its decisions made hereunder are complied with.
- 2) An inspector assigned pursuant to sub-Article(1) of this Article, may enter and inspect, during working hours, the premises of a telecommunication operator or any place on which he believes on reasonable ground there is any radio apparatus.
- 3) An inspector shall have the power to inspect any telecommunication equipment and to examine and make copies of any relevant documents.
- 4) An inspector shall show his identification card before entering any place for inspection.

**PART FOUR**

*Use of Land and Buildings for Telecommunication Lines*

**18. The Use of Land and Buildings**

- 1) Any telecommunication operator may enter any and perform all acts necessary for the purpose of installing , repairing, improving, examining and altering or removing a telecommunication line.
- 2) Where a telecommunication line is essentially to pass upon any building the telecommunication operator may install such line in such manner that the installation shall in no way damage the building.
- 3) Any telecommunication operator may cut down any tree or branch which may in any way cause damage to or is likely to impede a telecommunication line.
- 4) Before entering any place for purposes specified in sub-Article (1) or (2) of this Article, an operator shall give a ten-day written notice to the possessor of the land or owner of the building stating the nature of the acts intended to be done.
- 5) If the possessor of the land or the owner of the building has any objection against the performance of the intended act, he may lodge his objection with the Agency within the notice period specified under sub-Article (4) of this Article.
- 6) The Agency may upon giving each party an opportunity to be heard, uphold the objection or authorize, either unconditionally or subjected to such conditions as it thinks fit, the performance of the intended acts.

**፲፱. የቴሌኮሙኒኬሽን መስመር ስለማስነሳት ወይም ስለማስለወጥ**

፩. በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲፰ መሠረት የቴሌኮሙኒኬሽን መስመር የተዘረጋበት መሬት ባለይዞታ ወይም ሕንፃ ባለቤት በቂ ምክንያት ሲኖረው የቴሌኮሙኒኬሽን መስመሩ እንዲነሳ ወይም አዘረጋጉ እንዲለወጥ ለኤጀንሲው ሊያመለክት ይችላል ።

፪. ኤጀንሲው በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) መሠረት የቀረበለት ማመልከቻ በበቂ ምክንያት ላይ የተመሠረተ መሆኑንና የቴሌኮሙኒኬሽን መስመሩን በሌላ አማራጭ ለመዘርጋት የሚቻል መሆኑን ሲያረጋግጥ መስመሩ እንዲነሳ ወይም አዘረጋጉ እንዲለወጥ ሊወስን ይችላል ።

**፳. ስለ ካሣ ክፍያ**

፩. የቴሌኮሙኒኬሽን ድርጅት ለቴሌኮሙኒኬሽን መስመር በማንኛውም መሬት የመጠቀም ወይም መስመሩን በማንኛውም ሕንፃ ላይ አሳልፎ የመዘርጋት ሥልጣኑን ሥራ ላይ ሲያውል ለሚያደርሰው ጉዳት ለመሬቱ ባለይዞታ ወይም ለሕንፃው ባለቤት ተገቢውን ካሣ የመክፈል ኃላፊነት አለበት ።

፪. በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲፱ መሠረት የቴሌኮሙኒኬሽን መስመር እንዲነሳ ወይም አዘረጋጉ እንዲለወጥ ያስደረገ ማንኛውም ሰው ለቴሌኮሙኒኬሽን ድርጅቱ ተገቢውን ካሣ የመክፈል ኃላፊነት አለበት ።

**፳፩. መሬትን ስለመውሰድ**

የቴሌኮሙኒኬሽን ድርጅት ለሕዝብ ጥቅም ሲባል በግል የተያዘን መሬት በሕግ መሠረት ሊወሰድ ይችላል ።

**ክፍል አምስት  
ልዩ ልዩ ደንጋጌዎች**

**፳፪. ስለ ከተማ ፕላን**

፩. የማንኛውም ከተማ ፕላን የቴሌኮሙኒኬሽን መስመር ሮችን በግልጽ ለይቶ ማሳየት አለበት ።

፪. ማንኛውም የቴሌኮሙኒኬሽን ድርጅት የቴሌኮሙኒኬሽን መስመር ሲዘረጋ የከተማውን ፕላን ተከትሎ የመዘርጋት ኃላፊነት አለበት ።

**፳፫. ስለሌሎች ኮንስትራክሽኖች**

፩. ማንኛውም የኮንስትራክሽን ወይም የቁፋሮ ሥራ ወይም ቋሚነት ያለው ስትራክቸር ግንባታ በቴሌኮሙኒኬሽን መስመር አቅራቢያ ከመከናወኑ በፊት የቴሌኮሙኒኬሽን ድርጅቱን ስምምነት ማግኘት ያስፈልጋል ።

፪. የቴሌኮሙኒኬሽን ድርጅት በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) መሠረት የስምምነት ጥያቄ ሲቀርብለት በ፴ ቀናት ውስጥ መልስ የመስጠት ግዴታ አለበት ።

፫. የቴሌኮሙኒኬሽን ድርጅት በቀረበለት ጥያቄ ያላግባብ ሳይሰማ በመቅረቱ ለኤጀንሲው አቤቱታ ሲቀርብ ለትና ኤጀንሲውም በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) የተመለከቱት ሥራዎች በቴሌኮሙኒኬሽን መስመሩ ላይ ጉዳት የማያደርሱ ወይም የማያውኩ መሆናቸውን ሲያረጋግጥ ሥራዎቹ እንዲካሄዱ ሊፈቅድ ይችላል።

፬. ማንኛውም ኮንስትራክሽን ወይም ቋሚ የሆነ ስትራክቸር ግንባታ ከቴሌኮሙኒኬሽን መስመር ቢያንስ በሁለት ሜትር መራቅ አለበት ።

**19. Removal or Alteration of Telecommunication Line**

1) The possessor of land or the owner of a building used by an operator or the installation of a telecommunication line pursuant to Article 18 of this Proclamation may, if he has good cause, apply to the Agency requesting the removal or alteration of the telecommunication line.

2) Upon ascertaining the existence of good cause in submitting an application under sub Article (1) of this Article and the existence of alternatives for the installation of the telecommunication line, the Agency may order the removal of the line or the alteration of its position.

**20. Compensation**

1) A telecommunication operator shall be liable for the payment of fair compensation to the possessor of land or the owner of a building to whom it has inflicted damages in the course of exercising its power to use land or building.

2) A person who has caused the removal or alteration of a telecommunication line pursuant to Article 19 of this Proclamation shall be liable for the payment of fair compensation to the telecommunication operator.

**21. Compulsory Acquisition of Land**

An operator may compulsorily acquire any privately possessed lands for public use in accordance with the law.

**PART FIVE  
Miscellaneous Provisions**

**22. Town Plans**

1) Any town Plan shall clearly indicate lines of telecommunication networks.

2) Any telecommunication operator shall follow the town plan in installing a telecommunication line.

**23. Other Construction**

1) Any construction or excavation work or permanent fixtures of any nature in the vicinity of a telecommunication line shall require the prior consent of the telecommunication operator.

2) The telecommunication operator shall have the duty to respond, within thirty days, to a request submitted to it pursuant to sub-Article (1) of this Article.

3) Where the telecommunication operator unduly withholds its consent, the Agency may authorize the carrying out of the activities referred to in sub-Article (1) of this Article where it ascertains that they will not cause damage or any impediment to the telecommunication line.

4) Any construction work or fixtures of permanent nature shall be at least two meters away from the installation of telecommunication line;

፩. አስቀድሞ የተዘረጋ የቴሌኮሙኒኬሽን መስመርን የሚያውክ ማንኛውም ግንባታ እንዲወገድ የቴሌኮሙኒኬሽን ድርጅቱ ቢያንስ የ፴ ቀናት ማስጠንቀቂያ በመስጠት ባለቤቱን ወይም ባለይዞታውን ሊጠይቅ ይችላል።

፪. የግንባታው ባለቤት ወይም ባለይዞታ በተሰጠው የማስጠንቀቂያ ጊዜ ውስጥ ግንባታውን ካላስወገደ የቴሌኮሙኒኬሽን ድርጅቱ ግንባታውን የማስወገድ መብት ይኖረዋል።

፳፬. ክልከላ

፩. በቴሌኮሙኒኬሽን ድርጅት ከተመደበ ሠራተኛ ወይም በኤጀንሲው ከተፈቀደለት ሰው በስተቀር ማንኛውም ሰው የቴሌኮሙኒኬሽን መስመርን ማገናኘት ወይም ማለያየት የተከለከለ ነው።

፪. ባኮላባክ አገልግሎት መጠቀም የተከለከለ ነው።

፳፭. ቅጣት

፩. የዚህን አዋጅ አንቀጽ ፲፮(፪) ወይም ፳፬(፪) ድንጋጌ የተላለፈ ማንኛውም ሰው ከሁለት እስከ አምስት ዓመት በሚደርስ ጽኑ እሥራት እና እስከ ፲ ሺህ ብር በሚደርስ የገንዘብ መቀጮ ይቀጣል።

፪. የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ ፡ ኤጀንሲውን ሳያስፈቅድ የሬዲዮ መገናኛ መሣሪያዎች ፣ የቴሌ.አር.አ. መሣሪያዎች ወይም በኤጀንሲው መፈቀድ ያለባቸውን ሌሎች የቴሌኮሙኒኬሽን መሣሪያዎች ይዞ የተገኘ ማንኛውም ሰው መሣሪያው በኤጀንሲው ይወረስበታል።

፫. የዚህን አዋጅ ሌሎች ድንጋጌዎች የተላለፈ ማንኛውም ሰው በወንጀለኛ መቅጫ ሕግ መሠረት ይቀጣል።

፳፮. የተሻሩ ሕጎች

የሚከተሉት በዚህ አዋጅ ተሽረዋል ፡

፩. ቴሌፎን በእጅ መኖሩን ስለማስታወቅ የወጣው አዋጅ ቁጥር ፶፭/፲፱፻፵፮ ፡

፪. የቴሌፎን መገናኛ መስመር ጥበቃ አዋጅ ቁጥር ፩፻፲፬/፲፱፻፵፪ ፡

፫. የቴሌኮሙኒኬሽን ቦርድ ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር ፩፻፴፩/፲፱፻፵፭ ።

፳፯. አዋጁ የሚጻፍበት ጊዜ

ይህ አዋጅ ከጎዳር ፲፱ ቀን ፲፱፻፹፱ ዓ.ም. ጀምሮ የጻፍ ይሆናል።

አዲስ አበባ ጎዳር ፲፱ ቀን ፲፱፻፹፱ ዓ.ም.

ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዚዳንት

- 5) When any construction work is hindering an existing telecommunication line, the operator may, by giving thirty days notice, request the owner or the possessor to remove it.
- 6) If the owner or possessor fails to remove the construction work, the operator shall have the right to remove it.

24. Prohibitions

- 1) No person is allowed to connect or disconnect telecommunication lines other than authorized employees of an operator or a person licensed by the Agency.
- 2) The use of call-back service is prohibited.

25. Penalties

- 1) Any person who has contravened the provisions of Article 15(2) or 24(2) of this Proclamation shall be punishable with rigorous imprisonment from two to five years and with fine not exceeding Birr 10,000.
- 2) Without prejudice to the provisions of sub-Article (1) of this Article, any radio communication apparatus, a TVRO or any other telecommunication equipment that require the authorization of the Agency shall be forfeited to the Agency if found in the possession of a person who has not obtained the necessary approval from the Agency.
- 3) Any person who contravenes other provisions of this Proclamation shall be punished in accordance with the Penal Code.

26. Repeal

The following are hereby repealed:

- 1) the Declaration of telephones Proclamation No. 55/1944;
- 2) the Maintenance of Telephone Services Proclamation No. 114/1950;
- 3) the Imperial Board of Telecommunications establishment Proclamation No. 131/1952.

27. Effective Date

This Proclamation shall enter into force as of the 28<sup>th</sup> day of November, 1996.

Done at Addis Ababa, this 28<sup>th</sup> day of November, 1996.

NEGASO GIDADA (DR.)

PRESIDENT OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

በርሃንና ሰላም ማተሚያ ድርጅት  
BERHANENA SELAM PRINTING ENTERPRISE